

JOB NAME:

CAT#:

TYPE:

APPLICATIONS

Low profile dual basket RDISD is ideal for shallow plenum spaces. Specification grade, direct/indirect dual diffuser luminaire provides smooth and uniform ambient lighting for all commercial and industrial buildings with recessed configurations. Reflected light from matte surfaces provide a softened "sky light" appearance to the modern office environment.

Housing is die-formed and embossed code 22 gauge steel. Luminaire body finish is high reflectance baked white enamel, with matte white reflectors. Wiring knockouts are provided on the back of housing. Diffusers snap into place with no tools required for removal.




FEATURES & BENEFITS


- Direct/indirect mimics "sky light" appearance
- Matte white reflective surfaces for soft, uniform light distribution
- For use in recessed inverted T-Bar or grid ceilings
- Every fixture is individually tested
- IC Rated
- 5 Year Warranty
- cETL_{us} listed for damp location up to 67 watts

DIMENSIONS

TOP VIEW 2X2



TOP VIEW 2X4





JOB NAME:

CAT#:

TYPE:

ORDERING

EXAMPLE: RDISD 22 LED 28 DMV FR 30 EM

RDISD		LED								
1. SERIES	2. SIZE	3. GEAR	4. WATTAGE/LUMENS	5. DRIVER	6. LENS/BASKET	7. COLOR TEMP				
RDISD LED low profile dual basket	14 1x4 Nominal	LED	1x4		DMV 120-277V Multivolt 0-10V Dimmable SDMV Step dimming Multivolt D347 347VAC 0-10V Dimming TDMV Triac Dimming 120-277VAC D120 Triac Dimming 120VAC D277 Triac Dimming 277VAC	FR Frosted PR Perforated Basket w/ inlay RL Ribbed Linear	30 3000K			
	22 2x2 Nominal		28 28 Watts 3500 Lumens	32 32 Watts 4000 Lumens			48 48 Watts 6000 Lumens	35 3500K		
	24 2x4 Nominal		42 42 Watts 5250 Lumens	57 57 Watts 7125 Lumens			60 60 Watts 7500 Lumens	40 4000K		
			2x2				20 20 Watts 2500 Lumens	24 24 Watts 3000 Lumens	50 5000K	
			20 20 Watts 2500 Lumens	24 24 Watts 3000 Lumens			28 28 Watts 3500 Lumens	30 30 Watts 3750 Lumens		
			24 24 Watts 3000 Lumens	28 28 Watts 3500 Lumens			30 30 Watts 3750 Lumens	35 35 Watts 4375 Lumens		
			28 28 Watts 3500 Lumens	30 30 Watts 3750 Lumens			35 35 Watts 4375 Lumens	42 42 Watts 5250 Lumens		
			30 30 Watts 3750 Lumens	35 35 Watts 4375 Lumens			42 42 Watts 5250 Lumens			
			35 35 Watts 4375 Lumens	42 42 Watts 5250 Lumens						
			42 42 Watts 5250 Lumens							
			2x4				28 28 Watts 3500 Lumens	32 32 Watts 4000 Lumens		
			28 28 Watts 3500 Lumens	32 32 Watts 4000 Lumens			38 38 Watts 4750 Lumens	48 48 Watts 6000 Lumens		
			32 32 Watts 4000 Lumens	38 38 Watts 4750 Lumens			48 48 Watts 6000 Lumens	57 57 Watts 7125 Lumens		
			38 38 Watts 4750 Lumens	48 48 Watts 6000 Lumens			57 57 Watts 7125 Lumens	60 60 Watts 7500 Lumens		
			48 48 Watts 6000 Lumens	57 57 Watts 7125 Lumens			60 60 Watts 7500 Lumens	62 62 Watts 7750 Lumens		
			57 57 Watts 7125 Lumens	60 60 Watts 7500 Lumens			62 62 Watts 7750 Lumens	72 72 Watts 9000 Lumens		
			60 60 Watts 7500 Lumens	62 62 Watts 7750 Lumens			72 72 Watts 9000 Lumens			

8. EMERGENCY(O) ¹		9. CORD(O) ¹	
EM	Emergency Battery Pack 10W ~ 1700 lumens	WP	6' 3 Wire Flexible Conduit
EM5	Emergency Battery Pack 5W ~ 850 Lumens	WP5	6' 5 Wire Flexible Conduit (For EM)
		WPFID	6' 5 Wire Flexible Conduit (For DMFVID)

Notes:
(O) is optional

NOTE: Values shown are typical or recorded under standardized conditions at 25°C. Actual performance may vary based on environment or application. Specifications are subject to change without notice. We reserve the right to change design, materials, LED's and finish in any way that will not alter installed appearance or reduce function and performance.

